

ከታላቁ መሪ ህልፈት በኋላም ኢህአዴግ በስኬት ጎዳና ላይ

ነው!

ወንድይራድ ታብተየስ 08-10-17

በመጨረሻ ሳምንት የታላቁ መሪ የመለስ ዜናዊ ህልፈት አምስተኛ ዓመት እናከብራለን። አዎ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄሮችና ህዝቦች እኚህ ታላቅ መሪ በተለመዱት ልማታዊና ዲሞክራሲያዊ መንገድ ተገዝን ወዳቀድነው የህዳሴ ማማ በመገስገስ ላይ ነን። ታላቁ መሪያችን አቶ መለስ ለአገራችን መለወጥ መሰረት ጥለው እንዳለፉ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ የሚያስማሙበት እውነታ ነው። እኚህ ታላቅ ሰው የተሰውለት ዓላማ የታሰበለትን ግብ መምታት የሚያስችለው ትክክለኛ መንገድ ላይ ነው። ጽንፈኛ የዳያስፖራ ፖለቲከኞችና እነሱ የሚዘውሯቸው የአገር ቤት ወኪሎቻቸው ካልሆኑ በስተቀር የመለስን ታላቅነት፣ የመለስን ባለውለታነት፣ የመለስን ህዝባዊነት፣ የመለስን ጠንካራነት፣ የመለስን ምሁርነት፣ ወዘተ የማይቀበል አንድም ኢትዮጵያዊ ያለ አይመስለኝም። የመለስን ታላቅነት አይደለም ኢትዮጵያዊ ዓለም የመሰከረው ሃቅ ነው። እውነት እውነቱን እንነጋገር ከተባለ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ በአገር ውስጥም ያለን እንሁን በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያዊያን ከእኚህ ታላቅ መሪ ተጠቃሚ ያልሆነ ማን ነው?

ታላቁ መሪ ህልፈትን ተከትሎ አንዳንዶች ካለመለስ ኢህአዴግ እስትንፋስ የለውም፣ ኢህአዴግ አበቃለት፣ ኢትዮጵያም አደጋ ላይ ነች ወዘተ ቢሉም እውነታው ፍጹም ከዚህ የተለየ ሆኗል። ታላቁ መሪ በአንድ ወቅት ስለኢህአዴግ እንዲህ ብለው ነበር። ለኢህአዴግ ጥንካሬ ትልቁ ነገር በድርጅቱ ውስጥ ያለው የቡድን አንድነትና የቡድን ስራ እንጂ የኢህአዴግ ጥንካሬ በግለሰብ ላይ የተንጠለጠለ ድርጅት አይደለም ብለው ነበር። ይህ እውነታ በተጨማሪም ተረጋግጧል። ኢህአዴግ በግለሰብ ላይ የተንጠለጠለ ድርጅት ቢሆን ኖሮ በታላቁ መሪ ህልፈት ወቅት ድርጅቱ ይዳከም ነበር። ይሁንና ኢህአዴግ በድል ላይ ሌላ ድሎችን ማስመዘገቡን ቀጥሎታል። የአገሪቱም የህዳሴ ጉዞ ቀጥሏል።

ታላቁ መሪ በኢህአዴግ ምስረታና ስኬት የአንበሳውን ድርሻ ያበርክቱ ታላቅ ስብዕና ያላቸው ሰው ይሁኑ እንጂ ፓርቲው በግለሰቦች ላይ የተንጠለጠለ እንዳይሆን ተደርጎ የተዋቀረ ፓርቲ ነው። ታላቁ መሪ መለስ ለኢህአዴግ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከተ ግለሰብ ነው። ይሁንና በእሳቸው ህልፈት ወቅት እንኳን ኢህአዴግ ጥንካሬውን አላጠም። ኢህአዴግ ሺህ መለሶችን ያፈራ፣ ነገም የሚያፈራ፣ የበርካታ በለራዕዮች ፓርቲ ነው። በድርጅቱ የቡድን አሰራር የሚከተል፣ የድርጅት ወስጠ ዲሞክራሲያዊ አሰራር የሚተገብር ፓርቲ በመሆኑ ድርጅቱ በግለሰቦች መሄድና መምጣት የሚያጣው ወይም የሚያገኘው ነገር እጅግም ነው።

ታላቁ መሪ እጅግ ጠንካራና ዓለም ዓቀፋዊ ስብዕና የተላበሱ ግለሰብ ናቸው። በአገራችን ለተመዘገቡ ሁሉም መልካም ነገሮች ላይ የቀድሞው ጠቅላይ ሚኒስትር የአቶ መለስ ዜናዊ አሻራ በጉልህ የማይታይበት አንድም ነገር የለም። ለአብነት ያህል ጥቂቶቹን ላንሳቸው እንጂ በእንዲህ ያለ ሁኔታ ሁሉንም ዘርዘር ማቅረብ የማይታሰብ ነው። አገራችን ዘላቂ ሰላም

እንዲሰፍንባት፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲያዊ ስርዓት እንድትተገብር እንዲሁም ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ ዕድገት እንድታስመዘግብ ታላቁ መሪ መለስ ትልቁንና የአንበሳውን ድርሻ አበርክቷል።

ታላቁ መሪ የወጣትነት ጊዜያቸውን ሁሉ ለሰላም፣ ለነጻነትና ለእኩልነት ሲሉ በዱር በገደል ታግለውና አታግለው ለዘመናት ሰብዓዊና ዴሞክራሲያዊ መብቶች ሲረገጡባት የኖረች አገራቸውንና ህዝባቸውን ነጻ አውጥተዋል። በዚህም ህገመንግስታዊ ስርዓት፣ ዋስትና ያለው ዴሞክራሲና ዘላቂ ሰላም የተረጋገጠባት አዲሲቷን ኢትዮጵያ እውን አድርገዋል። በአዲሲቷ ኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና፣ ህዝቦች በእኩልነትና ነጻነት እንዲኖሩ መለስ ዜናዊ ወሳኝ ሚና ነበራቸው። አቶ መለስ አገራችን የብዙሃን ፓርቲ ስርዓት እንድትከተል፣ የሃሳብ ልዩነቶች በነጻነት እንዲስተናገዱባት እንዲሁም የተለያዩ ብዝሃነቶች እንዲስተናገዱባት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክተዋል።

ታላቁ መሪ ከትግል ወቅት ጀምሮ ጠንካራ ወታደራዊ እውቀት ያላቸው ናቸው። በመሆኑም ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ ኢትዮጵያ ጠንካራ፣ ታማኝና ህዝባዊ የመከላከያ ሰራዊት እንዲኖራት አበክረው ሰርተዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦችን እንዲመስል ለህገመንግስቱ እና ለህገመንግስታዊው ስርዓት ብቻ የሚገዛ ህዝባዊነትን የተላበሰ እንዲሆን አድርገዋል። ታላቁ መሪ የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መከላከያ ሰራዊት ህዝባዊነትን የተላበሰና ለህገመንግስቱ ተገዢ እንዲሆን ከማድረጋቸው ባሻገር በጠንካራ አካላዊ ብቃት እና በወታደራዊ ዲሲፒሊን የታነጻ እንዲሆን አድርገዋል።

አቶ መለስ ባላቸው የዲፕሎማሲ ተቀባይነት አገራችን በአፍሪካም ሆነ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ በሰላም ማስከበር ስራዎች ላይ ግንባር ቀደም እንድትሆን አድርገዋታል። የአገራችን ሰራዊት ለሰላም ማስከበር ስራ በተሰማራባቸው አገሮች ሁሉ እጅግ ስኬታማ ከተጣለበትን ግዳጅ ሁሉ በብቃት የተወጣ፣ በስነምግባር የታነጻና ለግዳጅ በተሰማራባቸው አካባቢዎች በሚኖሩ ህብረተሰቦች ሁሉ የተመሰገነና የተወደደ ነው። የአገራችን ሰላም አስከባሪ ሃይል ከወታደራዊ ተልዕኮ ባሻገር በልማት ስራዎች ላይ በንቃት የሚሳተፍ ልማታዊ ሰራዊት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ህዝባዊ የሆነው የሰላም አስከባሪ ሰራዊታችን ያለውን ስንቅ ለህብረተሰቡ አካፍሎ የሚሰጥ አዛኝና ሩህሩህ ነው። ይህ አይነት ስነምግባር ዝም ተብሎ የተገኘ ነገር ሳይሆን እንደመለስ ያሉ ትላልቅ መሪዎች በሰራዊቱ ውስጥ ያሰረጹት ወታደራዊ ዲሲፒሊን ነው።

ታላቁ መሪ መለስ ዜናዊ አገራችን በዲፕሎማሲው መስክ ጠንካራ እንድትሆን አድርገዋታል። አቶ መለስ አንደበተ ርዕቱ ማንንም ተናገረው ማሳመን የሚችሉ፣ በተገኙበት መድረክ ሁሉ በበሰላም ንግግራቸው የሚታወቁ ምሁር ናቸው። አገራችን በአፍሪካም ሆነ በዓለም ዓቀፍ ደረጃ የዲፕሎማሲ የበላይነት እንድትይዝ አድርገዋታል። አገራችን በምትከተለው ትክክለኛ የውጭና የውስጥ ፖሊሲ ሳቢያ በአገራችን በሰፊነው ሰላም መንግስትና ህዝብ አትኩሮታቸውን ወደ ልማት ማድረግ በመቻላቸው በዓለም ፈጣንና ቀጣይነት ያለው የኢኮኖሚ እድገት እንድታስመዘግብ አድርገዋል። በእኚህ ታላቅ ሰው ምክንያት ዓለም ዛሬ አገራችንን የሚያይበት መነጽር ተለውጧል። አገራችን ባለፉት 14 ዓመታት ፈጣንና ቀጣይነት ባለው የኢኮኖሚ እድገት እንድታስመዘግብ መለስ ወሳኝ ሚና ነበራቸው።

በኢትዮጵያ እየተመዘገበ ካለው የኢኮኖሚ እድገት ሁሉም ዜጋ በየደረጃው ይነሰም ይብዛም ተጠቃሚ የሚሆንበት ስርዓት መዘርጋት መቻሉ ነው። የኢ.ፌ.ዴ.ሪ መንግስት እየተመዘገበ ካለው እድገት ለህዝብ አገልግሎት የሚውሉ መሰረተ ልማቶችን

ፍተሃዊ በሆነ መልኩ በመገንባት ላይ ይገኛል። ዛሬ በአገራችን ከአንድ ሶስተኛ አካባቢ የሆነው ህዝባችን ትምህርት ቤት እንዲገኝ ያደረገው በቂ ትምህርት ቤቶች መገንባት በመቻሉ ነው። ፍተሃዊ የሃብት ክፍፍል መኖሩን ከሚያሳዩ ነገሮች መካከል ይህ አንዱ ነው። ከዚህም ባሻገር በከተሞች የስራ እድል እንዲፈጠር እንዲሁም ለአነስተኛና መካከለኛ ገቢ ላላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች በአነስተኛ ወጪ የመኖሪያ ቤት እንዲያገኙ መንግስት በርካታ ስራዎችን በማከናወን ላይ ነው። በዚህም ታላቁ መሪ መለስ በአገሪቱ ድህነትን በግማሽ አካባቢ መቀነስ ተችሏል።

ታላቁ መሪ የኢትዮጵያ ብሄሮች፣ ብሄረሰቦችና ህዝቦች ራሳቸውን በራሳቸው ማስተዳደር እንዲችሉና አገሪቱ የፌዴራል ስርዓት እንድትከተል በማድግ ህዝቦች ቋንቋቸውን፣ ባህልና ወጋቸውን ማሳደግ እንዲችሉ ትልቅ አስተዋጽኦም አበርክተዋል። ታላቁ መሪ አዲሲቷ ኢትዮጵያ በህዝቦች አንድነትና መፈቃቀድ ላይ የተመሰረተች አንድነቷም በጠንካራ መሰረት ላይ እንዲጸና አድርገዋል። እኚህ ታላቅ ሰው በበላይና በሰከነ አመራራቸው አገሪቱን ከመበታተን አደጋ ታድገዋል። አዲሲቷ ኢትዮጵያ የብሄር፣ የሃይማኖት፣ የፖለቲካ አስተሳሰብ፣ ወዘተ ብዝሃነትን ማስተናገድ እንድትችል ሆና የተገነባች እንድትሆን ታላቁ ሰው የበኩላቸውን ተወጥተዋል።

ታላቁ መሪ በአገሪቱ ሁለንተናዊ የሰላም፣ የልማትና ዲሞክራሲ ፖሊሲዎችና የመተግበሪያ ስልቶች ዙሪያ ቁልፍ ሚና እንደነበራቸው መረዳት አይከብድም። ታላቁ መሪ በኢህአዴግ ውስጥ በርካታ መለሶችን በርካታ በለራዕዮችን በማብቃታቸው ፓርቲያቸውም ሆነ የታገሉለት ዓላማ በስኬት ላይ ስኬት በመደራረብ ወደፊት በመገስገስ ላይ ነው። ኢህአዴግ በግለሰብ ላይ የተንጠለጠለ ፓርቲ እንዳይሆን ታላቁ መሪ የራሳቸውን ሚና በመጫወታቸውም ፓርቲው ማንም ሄደ ወይም ማንም መጣ ከዓላማው የሚገታው አንድም ነገር አይኖርም። ይህ ነው የጠንካራ መሪ መልካም ስብዕና።